

ዐውድ

subst. , plerumque m. , Pl. አዕዋድ ፣, Pl. Pl. አዕዋዳት ፣, 1) *circuitus* , *ambitus* , *circulus* a) usitatur ad significanda Adv. et Praep. *circa* , vid. infra. b) *linea circumcurrens* : ዐዐውዳ ፣ ሿ በእመት ፣ 2 Par. 4,2; አምጣነ ፣ ዐውዳ ፣ 3 Reg. 7,10. c) *orbis* : ዐውደ ፣ ሰማይ ፣ ὕψος Job 22,14; lunae Org. 1. d) *periodus anni* : ባርክ ፣ ዐውደ ፣ ዓመት ፣ Mavâs. n. 68; Sx. Pag. 5 Enc.; ተፍጻሜተ ፣ ዐውደ ፣ ዓመት ፣ Sx. Pag. 6. e) *circulus* : ዐውደ ፣ ፀሓይ ፣ *circulus solaris* (i.e. spatium duodetriginta annorum, vid. Ideler Handbuch II p. 185) Abush. 23; ዐውደ ፣ ወርኅ ፣ Abush. 23 (vid. ቀመር ፣). f) *locus circumjacens* : ምኔታት ፣ ዘአዕዋደ ፣ እለስክንድርያ ፣ Phlx. 18. g) *res circumdans* vel *circumdata* : ዐውደ ፣ ዐጸድ ፣ ἰστία τῆς αὐλῆς Ex. 35,12 (cfr. Ex. 40,6); ልብሰ ፣ ዐውደ ፣ ዐጸድ ፣ Ex. 37,7; Ex. 37,16; ዐውደ ፣ ደብተራ ፣ παραρύματα Ex. 35,10. h) *μήκος* Ex. 36,16. i) ዐውደ ፣ አልባብ ፣ *praecordia* (pro corde ipso) Lud. ex Sx. Masc. 27 Enc. 2) *area* , a) ዐውደ ፣ እክል ፣ *area frumentaria* („erat enim rotunda“ Lud.), ሳጊወን Ruth 3,2 seq.; Hos. 9,1; Mich. 4,12; Jud. 6,11; Num. 18,27; Num. 18,30; 1 Par. 21,20; Luc. 3,17; vel ዐውደ ፣ ማእረር ፣ ሳጊወን ፣ ἑρπινή Dan. 2,35, vel ዐውደ ፣ ምክያድ ፣ Deut. 16,13; vel ዐውድ ፣ Matth. 3,12; Ex. 22,28. b) *area torcularia* Ex. 22,28. c) *area circumsepta*, *fundus* : ደስሐቅ ፣ ዐቃቤ ፣ አዕዋድ ፣ ዘኮነ ፣ Sx. Haml. 25 Enc. (in Actis hujus diei nominatur ዐቃቤ ፣ ዝት ፣); Chrysostomus Eudoxiae, quum mulierculae pauperi አዕዋዲሃ ፣ vi abstulisset, sacris interdixit Sx. Genb. 12; ዐውደ ፣ ወይን ፣ *vinea* Sx. Mag. 29 Enc. d) ዐውደ ፣ መብልዕ ፣ *coenaculum* vel *refectorium* in monasterio, Lud. e Cant. Chr. 3) *circulus* vel *corona* i.e. a) *consessus* : ኢነበርኩ ፣ ውስተ ፣ ዐውድሙ ፣ ለመስተሳልቃን ፣ συνεδρίω Jer. 15,17; Ps. 25,4. b) *concio* , in specie *consessus judicum* , *conventus* , nec non locus ubi habentur i.e. *forum* , (*comitium* , *curia* , *aula* , *praetorium*) : አምንዎሙ ፣ ዐውድ ፣ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἢ συναγωγῇ Dan. apocr. 1,41; Jos. 20,6; አዕዋዳት ፣ συναγωγαί Matth. 23,6;

Marc. 12,39; συνέδριον Matth. 5,22; Matth. 26,59; Marc. 14,55; አዕዋድ ፣ Matth. 10,17; κριτήριο Dan. apocr. 1,49; አዕዋዳት ፣ Jac. 2,6 Platt; M.M. f. 332; ሐረ ፣ ውስተ ፣ ዐውድ ፣ εἰς κρίσιν Job 9,32; Deut. 25,1; Sir. 38,33 var.; ነበረ ፣ ዐውደ ፣ *sedit in iudicio* vel *judex* Dan. 7,10; Dan. 7,26; Act. 25,6; ነቢሮ ፣ ዐውደ ፣ Macc. f. 2; እንዘ ፣ ይነብር ፣ ውስተ ፣ ዐውድ ፣ (v. ዐውድ ፣) ἐπὶ τοῦ βήματος Matth. 27,19; አምጽእዎ ፣ ኅበ ፣ ዐውድ ፣ ἐπὶ τὸ βῆμα Act. 18,12; ንንሥት ፣ ዐውደ ፣ Act. 19,39; Jsp. p. 315; ዐውደ ፣ ፍትሕ ፣ Jsp. p. 315; ዐውደ ፣ ምኩናን ፣ ዘፍትሕ ፣ Jsp. p. 315; ዐውደ ፣ ምኩናን ፣ Did. p. 102 ed. Platt; ዐውደ ፣ ቅስት ፣ Clem. f. 204; ዐውደ ፣ አፒዮ ፣ forum Appium Act. 28,15 rom. c) *concilium* , *conciliabulum* , ut: *conciliabulum Pauli Samosateni*, Lud. ex Sx. Teq. 19 Enc. – Voc. Ae.: ዐውድ ፣ ዘ ፣ በ፪ ዙርያ ፣ ሸኅ ፣ (?ሸሳ ፣?).

TraCES en

ዐውደ ፣ ጸብእ ፣ ‘*awda šab*’ *battlefield*
 ወእለ ፣ ሞቱሰ ፣ በዐውደ ፣ ፀብእ ፣ ኃያላን ፣
 ወመስተቃትላን ፣ እለ ፣ ኢሜጡ ፣ ገጸሙ ፣ ተኅለቁ ፣
 ስለባሆሙ ፣ መጠነ ፣ ስመንቱ ፣ ምእት ፣ ቸብቸቦ ። ‘
*Les têtes coupées comme trophées des hommes
 vaillants et des guerries qui tombèrent pendant le
 combat et qui ne tournèrent pas le visage (devant
 les adversaires) furent comptées au nombre de 800
 environ*’ Conti Rossini 1907, 53 l. 29-31 (ed.),
 Conti Rossini 1907, 62 l. 32-35 (tr.), vid. ጸብእ ፣

Bibliography

- Revisions
- Magdalena Krzyżanowska *corr* on 3.9.2019
 - Magdalena Krzyżanowska *corr* on 21.8.2019
 - Magdalena Krzyżanowska *added cross-reference* on 21.8.2019
 - Magdalena Krzyżanowska *added new compound* on 20.8.2019
 - Andreas Ellwardt *Verschachtelung*, on 17.4.2018
 - Andreas Ellwardt *und nochmal*, on 17.4.2018
 - Andreas Ellwardt *Korr* on 17.4.2018
 - Andreas Ellwardt *last updated txt file and doc file of Lexicon* on 19.4.2017
 - Pietro Maria Liuzzo *exported from lexicon to XML* on 16.1.2017
 - Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.1.2017
 - Andreas Ellwardt *updated txt file and doc file of Lexicon* on 22.11.2016